

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራአራተኛ ዓመት ቁጥር ፵፮ አዲስ አበባ ሐምሌ ፯ ቀን ፪ሺ ዓ.ም	በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	14 th Year No 46. ADDIS ABABA 14 th July, 2008
---	---	---

<p style="text-align: center;"><u>ማውጫ</u></p> <p style="text-align: center;">አዋጅ ቁጥር ፭፻፹፱/፪ሺ ዓ.ም</p> <p>የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ ... ገጽ ፬ሺ፩፻፴፱</p>	<p style="text-align: center;"><u>CONTENTS</u></p> <p style="text-align: center;">Proclamation No. 589/2008</p> <p>Road Development Projects Revolving Fund Establishment Proclamation Page 4139</p>
--	--

<p style="text-align: center;">አዋጅ ቁጥር ፭፻፹፱/፪ሺ</p> <p style="text-align: center;"><u>የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች ተዘዋዋሪ</u> <u>ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ</u></p> <p>የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶችን በገንዘብ የሚደግፉ ለጋሽ ወይም አበዳሪ ድርጅቶች ለነዚህ ፕሮጀክቶች ዕቃ ለሚያቀርቡ ወይም የሥራ ተቋራጭነት ወይም የማማከር አገልግሎት ለሚሰጡ ሰዎች ወይም ድርጅቶች መክፈል ያለ በትን ገንዘብ ለመልቀቅ በመዘግየታቸው ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮች ወደፊት እንዳያጋጥሙ ለመከላከል ለመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው ታውጋል።</p> <p>፩. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ አዋጅ “የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፭፻፹፱/፪ሺ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።</p> <p>፪. መቋቋም</p> <p>የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ፣ ከዚህ በኋላ “ፈንድ” በመባል የሚጠራ እና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በሚከፍተው ልዩ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ የሚሆን ፈንድ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።</p>	<p style="text-align: center;">PROCLAMATION NO. 589/2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>A PROCLAMATION TO ESTABLISH A REVOLVING FUND FOR ROAD DEVELOPMENT PROJECTS</u></p> <p>WHEREAS, to prevent the recurrence of problems that have ensued from delay on the part of donor or lender organizations financing road development projects disbursing sums payable to persons or organizations supplying goods or rendering construction or consultancy services for those projects, it has become necessary to establish revolving fund for road development projects;</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia it is hereby proclaimed as follows:</p> <p>1. Short Title</p> <p>This Proclamation may be cited as “ The Road Development Projects Revolving Fund Establishment Proclamation No.589/2008”.</p> <p>2. Establishment</p> <p>Road Development Projects Revolving Fund, hereinafter referred to as “The Fund”, is hereby established to be deposited in a special bank account to be opened by the Ministry of Finance and Economic Development.</p>
---	---

፫. የፈንዱ ዓላማዎች

ፈንዱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል።

፩/ የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ማፋጠን፤

፪/ የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶችን በገንዘብ የሚደግፉ ለጋሽ ወይም አበዳሪ ድርጅቶች ገንዘብ በተገቢው ጊዜ ባለመልቀቃቸው ዕቃ አቅራቢዎች፣ ሥራ ተቋራጮች ወይም አማካሪዎች ለዘገየባቸው ክፍያ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ላይ በሚያቀርቡት የወለድና የካሣ ጥያቄ ምክንያት በመንግሥት ላይ የሚደርሰውን የገንዘብ ኪሣራ መከላከል ነው።

፬. የፈንዱ ምንጭ

የፈንዱ ምንጭ አንድ ጊዜ ከመንግሥት የሚመደብ ብር ፸፭ሚሊዮን /ሰባ አምስት ሚሊዮን ብር/ በጀት ይሆናል።

፭. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሥልጣን

ሚኒስቴሩ፦

፩/ የፈንዱ ገንዘብ የሚቀመጥበትን ልዩ የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፤

፪/ የፈንዱን ሂሳብ ይይዛል፤ ያስተዳድራል፤

፮. ስለ ክፍያና ማስተካከት

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፤

፩/ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ከሥራ ተቋራጮች፣ ከአማካሪዎች ወይም ከዕቃ አቅራቢዎች ጋር በተፈራረመው ውል መሠረት በየጊዜው ሊከፈል ስለሚገባው ሂሳብ በሰነድ የተደገፈ የክፍያ ጥያቄ ሲያቀርብ ከፈንዱ ወጪ በማድረግ ለባለሙያዎቹ ይከፍላል፤

፪/ በየጊዜው ከፈንዱ ወጪ ሆኖ ለሥራ ተቋራጮች፣ ለአማካሪዎች ወይም ለዕቃ አቅራቢዎች የተከፈለውን ገንዘብ ፕሮጀክቱን በገንዘብ ለሚደግፈው ለጋሽ ወይም አበዳሪ ድርጅት በሰነድ የተደገፈ ጥያቄ በማቅረብ እንዲተካ ያደርጋል።

3. Objectives of the Fund

The objectives of the Fund are:

1/ to expedite the execution of road development projects;

2/ to avert financial loss the government may sustain as result of interest and compensation claims brought by suppliers, contractors or consultants against Ethiopian Roads Authority for default in timely payment resulting from disbursement delay on the part of donor or lender organizations financing road development projects.

4. Source of the Fund

The source of the Fund shall be budgetary allocation of Birr 75,000,000 (Seventy five million Birr) from the government.

5. Power of the Ministry of Finance and Economic Development

The Ministry shall:

1/ open a special bank account in to which the proceeds of the Fund are to be deposited.

2/ maintain and administer the account of the Fund.

6. Disbursement and Reimbursement

The Ministry of Finance and Economic Development shall:

1/ effect payment to suppliers, contractors or consultants up on receipt from Ethiopian Roads Authority of request of payment due to them periodically in accordance with the contractual agreement and to be accompanied by supporting documents.

2/ cause the fund to be replenished with the amount paid from time to time to suppliers, contractors or consultants out of the account of the Fund by presenting to the concerned donor or lender organization financing the project, request of reimbursement

፯. የሂሳብ መዛግብት

የፈንዳ የመዝገብና የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን የሚከተል ይሆናል።

፳. አዲት

የፈንዳ ሂሳብና መዛግብት በዋናው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ።

፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ ፯ ቀን ፪ሺ ዓ.ም

ግርማ ወልደጊዮርጊስ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

7. Books of Accounts

The books of accounts of the Fund shall be maintained in accordance with the Federal Government Financial Administration Proclamation.

8. Audit

The accounts of the Fund shall be audited by the Auditor General annually.

4. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 14th day of July, 2008

GIRMA WOLDEGIORGIS

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA